


## ይድረስ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች

**ጉዳዩ፣ ህገ ቤተክርስቲያን የተላለፉትን አቡነ ኤዎስጣጥስን አቡነ ፋኑኤል በጥፋታቸው እንዲቀጥሉ ስለመቀዳቸው**



የዚህች ጠማር መነሻ የሆነኝ ከነበሩበት ኮሌጅ በዝሙት ምክንያት ኮሌጅ [The Orthodox Church in Amrica] የተባረሩት አቡነ ኤዎስጣጥስ ዘንድሮ በዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ተገኝተው በአውደ ምህረት ላይ መስበካቸውና የጥር አስተርጓሚ ዕለት ደግሞ በዲሲ ርአስ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቀድሰው ማቁረባቸውና ይህም የሆነው በአቡነ ፋኑኤል ፈቃድ መሆኑ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን ላይ ያሳደረው ቅሬታና ምሬት ነው።

- አቡነ ኤዎስጣጥስ - በዲሲ ርአስ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን
- አቡነ ኤዎስጣጥስ ከአቡነ ፋኑኤል ጋር ጥምቀት በዲሲ ሚካኤል ሲያከብሩ።

ወደ ዝርዝር ጉዳይ ከመግባቱ በፊት አባ ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚፈጽሙት ጥፋት ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። አባ ፋኑኤል ተመዝነው ከወደቁባቸው ስህተቶች አንዱ፣ በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የፈጸሙት ጥፋት ነው። ያደረጉት ጥፋት ለስነ ምግባራችን፣ ለባህላችንና ለታሪካችን መሠረት ለሆነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት፣ በህይወቱ በንግግሩ በኑሮው ምሳሌ በመሆን “ሊቀ ጳጳስ ነኝ” የሚል ይህን የመሰለ አስነዋሪ ተግባር በቤተ ክርስቲያናችን እንዲስፋፋ በነውር የወደቁ ሰዎችን ቀድሰው እንዲያቆሩ፣ ዝሙት ኃጢአት እንደሆነ የምትገሰጸውን ወንጌል እየሰበኩ እንዲቀጥሉ መፍቀድና ማደፋፈር አባ ፋኑኤልን ከጳጳስናው የሚያስወግድ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ከቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚያስነቅላቸው ነው። ያላንዳች ይሉኝታና ሀፍረት ይህን የመሰለ ጥፋት እየፈጸሙ ባሉበት መቆየታቸው፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ከእግዚአብሔርና ከጠቅላላው ህዝብ በቀር ተመልካች መንፈሳዊ አካል አለመኖሩንም የሚያሳይ ነው።

አባ ፋኑኤል ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው እነ ቅዱስ ቄርሎስ “ለእመ ኢበጽሑ ኅብ ፍጻሜ ፍጹም፤ አላ ንኡሳነ ክርስቲያን እሙንቱ፤ ይመሀርዎሙ ወይገሰጽዎሙ በኩሉ ቁመት ዘእምነተ ሃይማኖት ርትዕት” ሃይ 70:12 ) ብለው ባዘዙት መሰረት፣ ወደ ክርስትና ለመግባት አምነው ለሚጠመቁ ሰዎች፣ ለጥምቀት የሚያበቃቸው ትምህርት እንደሚያስፈልጋቸው በመረዳት፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በምትመዘንበት ሚዛን “አባ ፋኑኤል አዲስ ተክል ናቸው” በሚል ርአስ መጋቢት ፳ ፳፻፮ ዓ.ም.ምስክርነቴን በመስጠት ቀደም ብዩ ስለዘጋሁ በአባ ኤዎስጣጥስ ምክንያት ስለተከሰተው ከአባ ፋኑኤል ጋር መነጋገር አልፈለኩም። የተጻፈውን ለመረዳት ከፈለጉ ይህንን “አባ ፋኑኤል አዲስ ተክል ናቸው” የሚለውን ሰንሰለት ይጫኑ። በቨርጅንያ ሐመረ ኖሐ ኪዳነምህረት የተፈጸመውን ስህተት ለማስተካከል ለሚመለከታቸው የቤተክርስቲያን አባቶች የተካሄደውንም ዝርዝር ጉዳይ ለመረዳት ከፈለጉም የሚቀጥሉውን ሰንሰለት ይጫኑ። ሐመረኖሐኪዳነምህረትጉዳይበአባፋኑኤልናታደሰሲሳይላይየተሰጠመግለጫበዓለምየሚሰራጭ።



ይገባናል” ተብሎ በሚነገርበት አውደ ምህረት ላይ በአባ ፋኑኤል አደፋፋሪነት አስተማሩ። ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ባንድ ደብርም “በጸዕ ቅዱስ እየተባሉ” በቄሶች በመታጀብ ቅዳሴውን እንደሚረዱት በቪዲዮ ተመለከትነው።

የአባ ፋኑኤል በቤተክርስቲያን ላይ ወንጀል ፈጻሚውን መገፋፋትና ማደፋፈር ከላይ በገለጽኩት ምክንያት ባይደንቅኝም፤ ይህ ሁሉ ጥፋት ሲፈጸም “እረ ልክ አይደለም” የሚል ከዚህ በታች የተጠቀሱትን በጉባዔ ትምህርት ቤት በስፋት ሲተረጎሙ የሰማ ይቅርና፤ በነጠላ ሲነበቡ የሰማ አንድ እንኳ ካህን እንዴት ጠፋ? የሚል ጥያቄ በህሊናየ ተፈጠረና እጅግ አዘንኩ።

አባቶቻችን “ኢንህድግ ማኅበረነ ዘከመ ይለምዱ ካልአን፤ ዳእሙ ንትገሰጽ ወንትቀሀው ምስለ ቢጽነ በተፋቅሮ ወበምግባረ ሠናይ” (ዕብ 10:24) ። በሚለው ቃል ተመርኩዘው ጥር አስተርዮን፤ ጥምቀትንና ሌሎችን በዓላት የሰሩልን፤ እየተገናኘን በመካከላችን የተዘራውን እንክርዳድ በመመርመር በንጽህ ሕሊናና በምግባረ ሰናይ ለማረም ነበር እንጅ እንደ አባ ፋኑኤል በዝሙት፤ በሌብነትና በአታላይነትታቸው እሚታወቁትን ጥላ ከለላ በመስጠት በቅዱስ ሥጋ ወደሙ ላይ ለመሳለቅና ለማሾፍ እርስ በርስ ለመወዳደስ፤ ሸፍነኝ ልሸፍንህ እንድንባባልባቸው አልነበረም።

በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት እግዚአብሔርና ሰው ለሚገናኙባቸው እኒህን ለመሳሰሉ በዓላት (ጉባዕያት) ቅድመ ዝግጅት አላቸው። ቅዱስ ጳውሎስ “ወሠናየ ሐልዩ ለቅድመ እግዚአብሔር ወለቅድመ ሰብእ (2 ቆሮ 8:21) እንዳለው ፤ ቅድመ ዝግጅቱም በሰውና በአምላክ ፊት ህሊናን የሚያጸዳ ጸምና ጸሎት ነው። በአባ ፋኑኤል የሚታየው ግን “እስመ ኢትሀውሩ ለእንተ ትሄይስ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ዘይቴሀት” (1ቆሮ 11: 17) እንዳለው፤ የቤተ ክርስቲያናችንን መመሪያ በሚቃረን ውርደትን ስላቅን ኃጢአትን በሚያውጅ አመራር ቤተ ክርስቲያንን መምራታቸው በዓለም ዙሪያ ለተበተነው ህዝብ እንቅፋትና አሳፋሪ ሆኖበታል።

ከቅዱሳን ሐዋርያት ቀጥለው ከተነሱት ሊቃውንት አበው አንዱ ቅዱስ አትናቴዎስ “አ ካህናት አንትሙ ውእቱ አዕይንተ እግዚ ብሩሀት። ተናጸሩ በበይናቲከሙ አሐዱ ምስለ ካልዑ። ህቱ እምውስቴትከሙ በአበ ይኖ ኢይቁም ወኢይህበር በጸልዮ ኢዘማዊ ወኢቃታሊ ሰራቂ ወኢሀሳዊ ዘውእቱ አምስቱ አክላባት እለ በአፍአ ይትኳነኑ” (አት ) እያለ ያስተማረውን በቅዳሴው እናነበዋለን። የምናነበውን ህዝቡ ቢረዳው በቤተ መቅደስ መቆም ይቅርና ህዝብ በሚሰበሰቡበት መቆም የምንችል አልነበረም። ይህም ማለት፦

“እግዚአብሔር የማይቀበለውን ኃጢአት አይተን አናልፍም ሰምተን ዝም አንልም በማለት ቃል የገባችሁ እናንት ካህናት ሆይ ! እርስ በርሳችሁ ተራራራራ፤ በመካከላችሁ በዝሙት በሌብነት በውሸት የተበከለውን በአድልዎና በግብዝነት ክብር ሸፍናችሁ በጸሎት በቅዳሴ አትተባበሩ ፤ ከመካከላችሁ አውጡት ለዩት” ይላል።

ከኛ በፊት የነበሩት መምህራኖቻችን “እመቤ ዘወድቀ በኃጢአት ኢይርሳ እስመ ዘኢይትረሳእ” የሚለውን አስፍተውና አብራርተው ያስተማሩን፤ ተራራ ሆኖ የሚታየው የትላንቱና የዛሬው ስህተት ይቅርና፤ ንስህ ሳንገባባትና ሳናርማት ትንሽ ስህተት ተርስታ ወደ ሚቀጥለው ቀን እንዳትሻገር ነበር። ዛሬ ግን ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ወደ ትውልድ የሚሻገር መርዘኛ ባህል የሚያደርጉ አባ ፋኑኤልን የመሳሰሉ እንክርዳዶች ተከሰቱ። በክህነት አገልግሎት የተሰማራ ሁሉ ይህን የመሰለው ኃጢአት በግልጽ ከመቃወም ይልቅ፤ እንደ ባእድ “ወይ ጉድ እያሉ” ቆሞ መመልከት ከህደት ብቻ አይደለም፤ በሀገር መቅሰፍት የሚያመጣና ፍርድም የሚያስከትል በደል ነው። ይህን የመሳሰሉ ውዝግቦች የሚከሰቱት፤ በእኛ በካህናቱ የሚፈጸሙት ስህተቶች፤ በጥቂት ማህበረሰብ አካላት ተበባሪነት እንደሆነ ተደጋግሞ ተገልጿል። ጉዳት እያደረሰ ያለውም በታሪኩ፤ በእምነቱና በባህሉ ባለቤት በጠቅላላው ህዝብ ላይ በመሆኑ ይህችን ጽሑፍ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች እንድትደርስ ወደደኩ። በህብረተሰብ መካከል ለሚፈጸም ስህተት አራሚ ኃላፊነቱን ዘንግቶ ሲያንቀላፋ፤ ጨርሶም ሲጠፋ፤ የኔ ቢጤ ባለአገር ባካባቢው ላለውና ተዘልለው ለተቀመጡ ሰዎች በተዘዋዋሪ መንገዶች ጥሪ ማድረጉ በባህላችን የተለመደ ነው። ከመንገዶች አንዱ የሚከተለው ነው።

“ወዲያ ማዶ ሆኖ አንድ ሰው ተጣራ፤  
ወዲህ ማዶ ሆኖ ሌላ ሰው ወይ አለው፤  
ወገኔ ተጠንቀቅ ይህ ነገር ለኛ ነው”

ይህ ባህላዊ የወል ጥሪ ለሁሉም ሲሆን “ወገኔ ተጠንቀቅ ይህ ነገር ለኛ ነው” የምትለው ሀረግ ለነገሩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ፈጣን መልስ እንደሚጠበቅባቸው የምትጠቁም ናት። ይህችንም ጠማር ለጠቅላላ ህዝብ ክርስቲያን ትድረስ ብልም፤ የነአቡነ ዘካርያስ ስም ተጠቅሶ ትድረስ ባለማለቱ አቡነ ፋኑኤልን ለመቃወም ሆነ ለመደገፍ ድምጽ ላለማስማት አዘናጊ እንደማይሆንባቸው አምናለሁ።

“መልካም የሆነውን ነገር ማድረግ እንዳለበት እያወቀ የማያደርግ ሰው፤ ራሱ ኃጢአት ያደርጋል” (ያዕ 4:17) የሚለውን መልእክት” ”አኮ ዘይኤብስ ባህቲቱ ይትኳነን። አላ ዘሂ ይትፊሳህ በኃጢአቱ ይትኳነን። ወአኮ ውእቱ ዘአበስ ወዳእምሩ ዘሰምረ በኃጢአተ ዝኩ ዘተሳተፈ በአሐቲ ኩነኔ ይትኳነኑ” (ዘሠለስቱ ምእት 22:4) በሚለው ምንባብ “ሊቃውንት አበው እንዳስተማሩኝ፤ ክህነት ከመስጠትና አስነዋሪ ተግባር ከመፈጸም በቀር እነ አባ ፋኑኤል የሚፈጽሙትን አስነዋሪ ተግባር ለማውገዝ ክህነቴም የቤተ ክርስቲያንቱ አባልነቴ ይፈቅዳሉ። በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በህዝብ ላይ በደል ሲፈጸም ዝምታ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት እንደሚያስፈርድ የጉባዔው መምህራን አጠንክረው ይናገራሉ።

“ካህኑ ቢሳሳት እግዚአብሔር ይጠይቀው እንጅ፤ አንተ ዝም ባል” የሚል በሚሉ በእነ አባ ፋኑኤል ስብከት ስለታሰረ እንጅ ማነኛውም የቤተ ክርስቲያንቱ አካል ለማውገዝ መብት አለው። “ቤተ ክርስቲያን የምትባለው “ማህበረሰብ ዕቅብ በሰላም” እያልን የምንጸልይላት የቤተ ክርስቲያንቱ ክምችት ነው። ይህን ክምችት የማይሰማ ከሆነ “እንደ አህዛብና ቀረጥ ሰብሳቢ ይቆጠር” (ማቴ 18:17) ብሎ ክርስቶስ ያዘዘው በዚህ ምክንያት ነው። እኔም ይህችን ማሳሰቢያ ለሚመለከተው ሳቀርብ የግሌን ኃላፊነት ለመወጣት ብቻ እንጅ፤ ማንንም ለመጉዳት ለመክሰስና ለመውቀስ አይደለም። ይህችን ጠማር ከማዘጋጀቴ በፊት ብዙዎችን አማክራለሁ። ይህን በተመለከተ ያሰብከውን ከመናገር አትቆጠብ በርታ ያሉኝ ጥቂቶች ናቸው። ተስፋ የቆረጡት የሚሰነዝሩት የምሬት ቃል የሚከተለው ነው።

ለምእመናን

ተከሰተ የተባለው የአባ ዔዎስጣቴዎስ ስህተት በገሀድ የወጣው፤ የክርስትና እምነትን፤ ሞራልንና ከፍተኛ ሃላፊነትን፤ ለመረከብ የሚችሉትን በማፍራት ላይ ያለ የአሜሪካን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን [St. Tikhon's Seminary] የምሁራን ምሁራን ስብስብ ያለበት ነው።

አቡነ ኤወስጣቴዎስን ትምህርት ቤቱ በተማሪነት ሲቀበል፤ እስከ ሊቀ ጳጳስና ከደረሱባት ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያናችን ገዳማዊ ታሪካዊ ባህላዊና ሃይማኖትና ሞራል ለተማሪዎች ምሳሌ የሚሆን ለትምህርት ቤቱም ምስክር ይሆናል በሚል ነበር። የተጠበቀው ሳይሆን ቀርቶ የመጨረሻው የቅድስና የንጽህና መለኪያና መግለጫ የሆነውን ጳጳስና የተሸከሙ ሰው ይህ ጥፋት በመፈጸሙ፤ በትምህርት ቤቱ ቅጽር ለነበሩትና ላጣሩት ሰዎች ብቻ ሳይሆን፤ ለውሳኔ የቀረበለት የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ መማክርትን እጅግ አስደንግጧል፤ አሳፍሯል። በኮሌጁ የተጻመው ስህተት በዓም አቀፍ መድረክ አንገት የሚያስደፋ፤ የማይፋቅ የታሪክ ጠለሽት ከመሆኑም ባሻገር፤ ግለሰቡ ቅዳሴውን እንዲመሩ ወደ ቤተ መቅደስ እንዲገቡ መፍቀድ፤ በአውደ ምህረትም ላይም ለቡራኬ እንዲሰለፉ ማድረግ፤ ኮሌጁ ተጻይ፤ ያወገዘውን የዝሙት ተግባር ቤተ ክርስቲያናችን እንደምትቀበለው አድርጎ ማወጅ ነው። የስነ ምግባር ምንጭ የሆነው የስነ መለኮት ትምህርት በሚሰጥበት ቦታ፤ የክህነት የምንኩስናና የምናኔ የጾም የጸሎት ምንጭ የነበረችው ቤተ ክርስቲያናችንን በዓለም አቀፍ መድረክ ማጋለጥ፤ የኢትዮጵያዊነትን ስነ ምግባር የሚካፈለውን መላ ኢትዮጵያውያንን የሚያሳፍር፤ በቤተ ክርስቲያናችን የተጠመቀውን ህዝብ ክርስቲያን የሚያሰቅቅ፤ የቤተ ክርስቲያናችንን ካህናት የሚያሸማቅቅ ነው።

ይህንን አስነዋሪ ተግባር “አትቃወሙ ዝም በሉ ምን አገባችሁ” የሚሉ ካህናት ከገጠሟችሁ፤ በዓላት የእርስ በርስ መተራረሚያ፤ በመካከል የተከሰተ ኃጢአት ካለ የማጽጃ ወቅቶች መሆናቸውን ያልተገነዘቡ መሆናቸውን ተረዱ። ከበሮ እየደበደቡ በመዘለል በመንጫጫት የተሳሳቱትን ሁሉ እየጎተቱና እያደፋፈሩ ወደ ቤተ መቅደሱ በመከተት የየራሳቸውን በደል በመሸፈን ለመረዳዳት፤ ገንዘብ ለመሰብሰብ እርስ በርሳቸውም እየተወዳደሱ ለመሸላም የተሰለፉ መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል።

በኮሌጁ አስተዳደር በጥንቃቄ ተጠንቶ፤ በትምህርት ቤቱ የበላይ ጠባቂ በሆነው በኦርቶዶክስ ክርስትና መማክርት ጉባዔ ተወገዘው የተባረሩትን ተቀብሎ በአውደ ምህረት ማሰልፍ፤ ስርአተ ቅዳሴ እንዲመሩ ከማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን በዓለም መድረክ ጨርሶ ከትዝብት ላይ የሚጥል የከፋ ስህተት የለም። እያንዳንዱ ክርስቲያን እንዲታረም መታገል ሲገባ፤ ”ይህ የውስጥ ሲኖዶስ አባል ነው፤ ያ ውጭ ሲኖዶስ አባል ነው። እኛ ምናገባን“ እያላችሁ የነረጥ የምትመለከቱ፤ ቢታሪክም በእግዚአብሔርም ተጠያቂዎች ናችሁ።

በዓለም መድረክ የሚያስነቅፉ አስመሳዮች ጳጳሳትና ካህናት ከባችሁ የምትዘምሩ እህቶቻችንም፤ ተፈጸመ የሚባለው ዝሙት እንደናንተ ካሉት ሴቶች ጋር መሆኑን አትርሱ። ማፈርና፤ እውነቱ ይገለጥ ማለት ሲገባችሁ፤ ይልቁንም እግዚአብሔርን ለማመስግን የቅዱሳን ክብር ለመግለጽ ባጠናችሁ መዝሙር ይታረም የሚለውን ድምጽ ለማፈን በመሞከራችሁ የምታቀርቡት መዝሙር እግዚአብሔርን የማያከብር ከጫጫታ የሚያልፍ አይደለም።ይህ ታላቅ ስህተት በቤተ ክርስቲያናችን እንደተፈጸመ እያወቅን ሲነገርም እየሰማን እንዳልሰማንና እንዳላወቅን እኔ ምናገባኝ በማለት በፊታችን ያለውን ጾም መቀበል፤ በመዋዕል ጾሙ ጸሎታችንን ክርስቶስ የሚቀበለው አይደለም። “እርስ በርሳችሁ ተራረሙ፤ በመካከላችሁ በዝሙት በሌብነት በውሸት የተበከለውን በአድልዎ እና በግብዝነት ክብር ሸፍናችሁ በጸሎት በቅዳሴ አትተባበሩ ፤ ከመካከላችሁ አውጡት” በሚለው መመሪያችን ቤተ ክርስቲያናችን ከዚህ ስህተት እንድትላቀቅ አቅም የፈቀደውን ማድረግ የመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ግዴታና ኃላፊነት ቢሆንም፤ ኃላፊነቱ ከሁሉም ይልቅ በአባ ማትያስ ለሚመራው ሲኖዶስ ቀራቢና ውኪል ነኝ በሚሉት በአቡነ ዘካርያስ ላይ እጅግ የከበደ ይሆናል።

ከግብዝነት ተላቀን ለእውነት ምስክሮች እንሆን ዘንድ እግዚአብሔ አስተዋይ አዕምሮና የነቃ ህሊና ይሰጠን !

ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ  
ካንሳስ ሲቲ፣ ካንሳስ  
nigatuasteraye@gmail.com